

በሰነድ የተደገፈ የመንግሥት ዓይን ያወጣ ዘረፋና ብዝበዛ

ዘረፋ በአንድ ወሮበላሽፍታ ወይም ቡድን የሚፈጸም ወንጀል እንደሆነ ቢታመንም በአገራችን ግን በመንግሥት ደረጃ በየቀኑ የሚከናወን ድርጊት ነው። ዘረፋው ጎን ለጎንም በቋሚነት በሕግና አንቀጽ ተደግፎ የሚከናወን መንግሥታዊ የብዝበዛ ስርዓት ሰፍኖ ይገኛል። ዘረፋ፣ ነጠቃ፣ ወይም ስርቆት (robbery) ወንጀል ሆኖ በብዙ አገሮች ሲያስቀጣ እንደ ኢትዮጵያ ባሉ አገሮች ግን በስርቆቱ የሚሰማሩት ባለሥልጣኖቹ ስለሆኑ የሕግ ሽፋን የያዘ ሕጋዊ ወንጀል ነው። በባለሥልጣኖቹና በውጭና በአገር በቀሎቹ የጥቅም ሽሪኮችና የነዚህ ጥቅም አስከባሪዎች በሚወስዱት ጨካኝ የማጥቃት እርምጃ በመሬት፣ በገንዘብ፣ በቤትና ንብረት፣ በሠራተኛው ጉልበትና ላብ የሚከናወነው ዘረፋ፣ ምዝበራና ብዝበዛ፣ ጣራ ላይ ደርሶ ደም ያፋሰስ ችግር ሆኗል። ለወደፊቱም ደም ለማፋሰስ የሚችል ስጋት ፈጥሯል። ሰሞኑን በደቆች የአበባ እርሻ ዙሪያ ይፋ የወጣው የምዝበራ ክንውን ቀደም ሲልም በደቆች የሃይኒክን ቢራ ፋብሪካ፣ በቻይናዎች የጫማ ፋብሪካና በስዊድኖች የልብስ ፋብሪካ የሚካሄደው ዘረፋና የማጋለጥ እርምጃ የዚህ የብዝበዛ ሰንሰለት አካል ነው። በፋብሪካዎችና በእርሻ ልማት ዙሪያ ከሚካሄደው ምዝበራ ባላነሰ ደረጃ የሚከናወነው ሌላው የዘረፋ መስክ ደግሞ በመሬት ሽያጭና በቤት ግንባታ ዙሪያ ነው።

ሕዝብ ለዓመታት የኖረበትን የግል መሬቱን ተነጥቆ የመሬት ባንክ ወደሚለው የመንግሥት ይዞታ ከገባ በኋላ ሕዝብ የራሱን መሬት መልሶ ከመንግሥት እንዲገዛ፣ ወይም ከኖረበት ቤት ተፈናቅሎ በነዋሪው ፍላጎትና አቅም አንጻር በተሰሩት ሳይሆን ብዙ ገንዘብ በሚጠየቅባቸውና ጥራት በጎደላቸው አደገኛ መኖሪያ ቤቶች እንዲሰገግ ይገደዳል። የሚጠየቀውን የገንዘብ መጠን ለመክፈል የሚችለው በጣም አነስተኛና ከመንግሥት ጋር ቅርበት ያለው ወገን ብቻ ነው። ሌላው ሰፊ ሕዝብ አማራጭ ስለሌለው ከአቅሙ በላይ የሆነ አንድ አማራጭ ብቻ ይኖረዋል። ያም አማራጭ መንግሥት ወይም ከመንግሥት ባለስልጣኖች ጋር የተያያዘ የባንክ የአገልግሎት ግዳጅ ውስጥ መግባትና ከፍለው ከማይጨርሱት ወይም ሊከፍሉት ከማይችሉት ዕዳ ውስጥ መነከር ነው።

በሌላው የሰለጠነ አገር ውስጥ ያለው የብድር አይነት የተለያየ ሲሆን የሚጠየቀውም ወለድ እንደዚያው የተለያየ ነው። ለንግድ ማስፋፊያ ለመኖሪያ ቤት ግዥና ግንባታ፣ ለዕለት ዕለት ግላዊ አውሎት የሚሰጠው ብድር ወለዱ ይለያያል። ከብድሩ ሁሉ ዝቅተኛ ወለድ የሚጠየቅበት ለቤት ግዥና ግንባታ በሚሰጠው ብድር ላይ ነው። በአሁኑ ጊዜ በከበርቱ የምዕራቡ አገሮች ሕዝቡ ቤት እንዲገዛ ስለሚፈለግ ለዚህ ተግባር ለሚሰጠው ብድር የሚከፈለው ወለድ በጣም ዝቅ ያለ ሲሆን እንደ ዓመቱ ማጠርና መርዘም ከ1.5 % እስከ 3% ብቻ ነው። በኢትዮጵያ ግን ያለው የሚያስደነግጥ ነው። ለቤትም ሆነ ለሥራ ማስፋፊያ፣ ለቅንጦት ዕቃ፣ ለመኪና ወይም ለሽርሽር ለሚውለው ገንዘብ ብድር የሚጠየቀው ወለድ አንድ አይነት ነው። መንግሥት ከሕዝቡ ነጥቆ ለገበያ ያወጣውን መሬቱንና ቤቱን ገቢው መጠነኛ የሆነ ደሃ እንዲገዛ ሲገደድ እንዲከፍል የሚጠየቀው መንግሥት በካሬ ሜትር በደነገው ዋጋ ሲሆን ያንን ለመክፈል ደግሞ የባንኮችን እጅ ማየቱ የማያመልጠው ግዴታ ነው። ያንን ግዳጅ ተቀብሎ ውል ያልፈረመ ለኖረበት ቤትና መሬት ባለቤት አይሆንም። ተነጥቆ መክፈል ለሚችል ወይም ለባለሥልጣኖች ቅርበት ላለው በልዩ አስተያየት እንዲወስደው ይደረጋል። የዚህ አይነቱ አሰራር የሚፈጥረው ትርምስና ውዝግብ የተነሳ በቅርቡ ላፍቶ፣ ሰሞኑንም በመርካቶ አካባቢ በነዋሪውና በመንግሥት ወታደሮች የሚደገፈው የካድሬዎችና የአፍራሽ ሃይል መካከል በተደረገው ግጭት ከዘጠኝ ሰዎች በላይ ሕይወት ሲጠፋ ቁጥራቸው ያልታወቁ ሰዎች ቆስለዋል። በሌሎቹም አካባቢዎች ውጥረትና ስጋቱ ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ በመሄድ ላይ ነው። ሕዝቡ በቀላሉ ከቤትና ከያዘው መሬት ላለመልቀቅ የላፍቶን ነዋሪዎች ትግል እንደምሳሌ ወስዶ በመዘጋጀት ላይ እንደሆነ የሚያበስሩ ዜናዎች መፍለቅ ጀምረዋል። የብሶቱና የቀውሱ ምክንያት የሆነው ከላይ በዝርዝር እንደተቀመጠው ዓይን ያወጣው የመንግሥት የዘረፋ መመሪያ ነው።

የዘረፋውን መጠን ለማሳየት መንግሥትና ባንኮቹ ተመሳጥረው ያወጡትን የብድርና የወለድ መጠን በሚከተለው የሰነድ ሰንጠረዥ ማየት ይቻላል። መንግሥት ሕዝብ እንዳይበዘበዝ መከላከል ሲገባው ሕግና አንቀጽ ነድፎ ለማይጠግቡ ጅቦች (ባንኮች) አጋልጦታል። አንዳንዶቹ ባንኮችም በባለስልጣኖቹ፣ በፖለቲካ ቡድኖችና ስብስቦች የሚተዳደሩና የሚመሩ ናቸው። ለምሳሌም ወጋገን፣ ንብ፣ አንበሳ የተባሉት ባንኮች የሕወሃት አባላትና ደጋፊዎች የተሰገሰጉበት ሲሆኑ፣ አዋሽ የኦሮሞ ተወላጆች የሚቆጣጠሩት ነው። ሌሎቹም ቁጥር ስፍር የሌላቸው ባንኮች በዚህ መልክ የተደራጁ ናቸው። እነዚህን ለመጥቀም ሲባል ነው በልማትና

ግንባታ በሚል ሽፋን ሕዝቡ ከማይችሉው ዕዳ ውስጥ እንዲነከር ወይም ንብረቱን ተነጥቆ መኖሪያ ቢስ እንዲሆን የሚደረገው። ፈቃድና ካርታ የለህም ተብሎ ለዘመናት የኖረበትን ተወልዶ አድኅ እሱም ወልዶና አሳድኅ የኖረበትን ቦታ በሕገወጥነት ተፈርጆ በመነጠቅ ከሌላ ቦታ ለመጡ ለስርዓቱ ቅርበት ላላቸው መስጠቱና ገንዘብ ላላቸው መሸጡ አግባብ ያለው አሠራር አይደለም። እርግጥ ነው ፈቃድና ካርታ ሳይኖር ቦታ መያዙ ተገቢ ነው አይባልም። ግን በቦታው ላይ ነዋሪዎች በመቼ ጊዜ ሰፈሩ? ምን ያህል ዓመት ኖረዋል? በዚያን ጊዜ የመሬቱ ዋጋ ስንት ነበር? ብሎ መጠየቅና ከነዋሪዎች አቅም አንጻር እየታዩ እንዲከፍሉ ማድረግ በተገባ ነበር። ጥፋቱ የሕዝቡ ብቻ ሳይሆን በጊዜው የነበረው አስተዳደርና መንግሥት ጭምር ነው። ተከታትሎ ሕግን ማስከበር በተገባ ነበር። በተጨማሪም አንድ መንግሥት ሕዝቡ መጠለያ እንዲያገኝ፣ የከተማም ሆነ የገጠር መሬት እንደአቅሙ እንዲኖረው የማድረግ እንጂ ሕዝብን መሬት አልባ የሚያደርግ ሕግ አውጥቶ አያስገድድም። በኢትዮጵያ ያለው መንግሥት ግን መሬትን፣ ሥራን፣ ትምህርትን... የመሳሰሉትን የሕዝብ መብቶች እንደ ሸቀጥ የሚቸረቸር ወይም ለወደደው የሚሰጠው ለጠላው የሚነሳው ወይም ለፖለቲካ ሥልጣን መቆያ መሳሪያ አድርጎ የሚጠቀምበት ሆኗል። በውጭ አገር ከሚኖረውም ኢትዮጵያዊ መሃል ከድሆች ወገኖቹ እየተቀማ ለሽያጭ የሚቀርበውን ቦታ እየገዛ የወንጀሉ ተባባሪና የመንግሥት ደጋፊ የሆነው ቁጥሩ ቀላል አይደለም። ሕዝቡም በነዚህ ላይ ያለው ጥላቻ ከፍተኛ ነው። ለራስ ምቹትና ደስታ ሲሉ ሕዝብን ማፈናቀል የሚያስከትለውን አደጋ ያጤኑት ጥቂቶቹ ናቸው።

የኖሩበትን ቦታ መልሰው እንዲገዙ ከተገደዱት መካከል ለማስረጃ ያህል የሚከተለው ሰነድ ቀርቧል። በሰንጠረዥ ላይ እንደሚታየው ብድሩ ሳይከፈል ዕዴሜው ተራዝሞ ከፍተኛ ወለድ ብቻ እንዲከፈል ተደርጓል። ይህ አሰራር ደግሞ ሕዝቡን የዕድሜ ልክ ዕደኛ ከማድረጉም በላይ ለመክፈል ባይችልና ቢነጠቅ የሚያገኘው አይኖርም። ቢኖርም በጣም አነስተኛ ይሆናል። በዚያም ሆነ በዚህም ትርፍ የሚያግባብሱትና የሚጠቀሙት ሕጋዊ ሽፋን የተሰጣቸው ባንኮች ናቸው። ለሕዝብ ጥቅምና ለአገር ዕድገት የሚያስብ መንግሥት ሕዝብ በአነስተኛ ወለድ ተብድሮ ሊቋቋምበት የሚችልበትን መንገድ ወይም የመንግሥት የብድር ተቋም መፍጠር ይኖርበት ነበር። የሩቅ ጊዜ ትዝታም ቢሆን የዛሬውን አያድርገውና በዘውድ ስርዓት ጊዜ የልማት ባንክ(morgage Bank) የሚባለው ለዚህ ዓላማ ነበር የተፈጠረው።

ይህ ከዚህ በታች የሚታየው የብድር ሰነድ የተበዳሪው ስምና አድራሻ የሰፈረበትን የመጀመሪያ ገጽ ለደህንነት ሲባል በመቀነስ በሕዝቡ ትከሻ ላይ የሚጫነውን የዕዳ ክምር እንድትረዱት ከዋናው ሰነድ ኮፒ ተደርጎ የቀረበ ነው። እንደሚታየው ለሃምሳ አራት ሺህ ብር(54,000) ብድር ለአርባ ዓመት በ9.5 % ወለድ ሂሳብ(በየጊዜው ሊለዋወጥና ሊያድግ ይችላል) ያለው ደግሞ የተፈረመ ውል ነው። በውሉ መሰረት በተቀመጠው የጊዜ ገደብ ውስጥ የሚከፈለው የወለድ ልክ ከ150 ሺህ(150,000) በላይ ይሆናል። ዋናው ሲጨመርበት ደግሞ ከ200 ሺህ(200,000) ቢበልጥ እንጂ አያንስም። ዕዳው የሚወሰነው የመሬቱ ባለቤት በሆነው መንግሥት በቦታው ላይ ባስቀመጠው የካሬ ሜትር ዋጋ መጠን ነው። ያ ደግሞ ከሕዝቡ አቅምና ከአገሪቱ እድገት ደረጃ ጋር የተመጣጠነ አይደለም። የመንግሥት ዓላማው ገንዘብ ማግበስበት እንጂ የሕዝቡ ደህንነትና ሰላማዊ ኑሮ አይደለም። በመሃል ከተማው ሳይሆን በከተማ ጠርዝ የሚገኝ ቦታ ዋጋ በካሬ ሜትር ከአራት ሺህ ብር በላይ በመንግሥት የመሬት ባንክ ይጠየቅበታል። ታዲያ አንድ ደሃ ሰራተኛ ወይም ሥራ አጥ እንዴት አድርጎ የቤትና የራሱ ቦታ ባለቤት ሊሆን ይችላል?። አንድ የቀን ሰራተኛ በወር ግፋቢል 700 ብር የሚያገኝ ባለቤተሰብ የተወለደበትንና የሚኖርበትን ቦታ ተነጥቆ እንዲገዛ ሲገደድና ዋጋውም በካሬሜትር 4 ሺህ ብር ከሆነና ቦታው 150 ካሬ ሜትር ከሆነ እንዴት 600 ሺህ(600,000) ብር ከፍሎ የራሱን ቦታ አስከብሮ ሊኖር ይችላል? ይበደርስ ቢባል ከየት አምጥቶ የባንክ ዕዳ ሊከፍል ይችላል? ያለው ዕድል ቤቱ በአፍራሽ ቡድን ተደምስሶ የመንገድ ላይ ተዳዳሪ ወይም ከሚያገኘው የወር ገቢ ሲሰውን ለደባል የቤት ኪራይ እየከፈለ መኖር ነው።

እንደዚህ ሕዝቡን ለችግርና ለመከራ የዳረገ መንግሥትና ስርዓትስ ለምንና እስከመቼስ በስልጣን ላይ ሊኖር ይገባዋል?

በሰንጠረዥ በመጀመሪያው መስመር ላይ ለ54 ሺህ(54,000) ብር ብድር ከሃያ ዓመት ክፍያ በጎሳ ቀሪውና በየዓመቱ የሚከፈለው ማቃለያና ወለድ ቁልጭ ብሎ ይታያል። በመጀመሪያውና ከዚህ ጋር ባልቀረበው ገጽ ላይ በሃያ ዓመት ውስጥ የተቃለለው ገንዘብ ትንሽ ሲሆን የተከፈለው ወለድና ቀሪው ዕዳ

የእጥፍ እጥፍ ነው።የተከፈለው ወለድ ወደ 74ሺህ(73,969.10) ሲጠጋ፣የተቃለለው በሃያሰባት ሺህ አራት መቶ(27,464.60)ብር ብቻ ነው።ለሕዝብ የሚያስብ መንግሥት ቢኖር ኖሮ ወለዱን ወደክፍያ፣ክፍያውን ወደ ወለዱ በለወጠው ነበር።ይህ ከዚህ በታች ያለው ዝርዝር ከሃያ ዓመት በኋላ ያለውን የክፍያ መጠን የሚያሳይ ነው።ክፍ ብሎ እንደተገለጸው ለደህንነት ሲባል የመጀመሪያው ሃያ ዓመት ዝርዝር አልቀረበም፤ግን የሃያ ዓመቱ ክፍያ ሂሳብ የዝርዝሩ ውጤት ነው።

15	7/8/2023	35,704.01	1,373.23	3,381.88	4,765.11	34,328.78
16	7/8/2024	34,330.79	1,373.23	3,261.42	4,604.88	32,857.58
17	7/8/2025	32,987.55	1,373.23	3,130.97	4,504.20	31,384.32
18	7/8/2026	31,584.32	1,373.23	3,000.51	4,373.24	30,211.38
19	7/8/2027	30,211.09	1,373.23	2,870.05	4,242.28	28,837.86
20	7/8/2028	28,837.86	1,373.23	2,739.60	4,112.63	27,464.63
21	7/8/2029	27,464.63	1,373.23	2,609.14	3,982.37	26,091.39
22	7/8/2030	26,091.39	1,373.23	2,478.68	3,851.91	24,718.16
23	7/8/2031	24,718.16	1,373.23	2,348.23	3,721.46	23,344.93
24	7/8/2032	23,344.93	1,373.23	2,217.77	3,591.00	21,971.70
25	7/8/2033	21,971.70	1,373.23	2,087.31	3,460.54	20,598.47
26	7/8/2034	20,598.47	1,373.23	1,956.85	3,330.08	19,225.24
27	7/8/2035	19,225.24	1,373.23	1,826.40	3,199.63	17,852.01
28	7/8/2036	17,852.01	1,373.23	1,695.94	3,069.17	16,478.78
29	7/8/2037	16,478.78	1,373.23	1,565.48	2,938.71	15,105.54
30	7/8/2038	15,105.54	1,373.23	1,435.03	2,808.26	13,732.31
31	7/8/2039	13,732.31	1,373.23	1,304.57	2,677.80	12,359.08
32	7/8/2040	12,359.08	1,373.23	1,174.11	2,547.34	10,985.85
33	7/8/2041	10,985.85	1,373.23	1,043.66	2,416.89	9,612.62
34	7/8/2042	9,612.62	1,373.23	913.20	2,286.43	8,239.39
35	7/8/2043	8,239.39	1,373.23	782.74	2,155.97	6,866.16
36	7/8/2044	6,866.16	1,373.23	652.28	2,025.52	5,492.93
37	7/8/2045	5,492.93	1,373.23	521.83	1,895.06	4,119.69
38	7/8/2046	4,119.69	1,373.23	391.37	1,764.61	2,746.46
39	7/8/2047	2,746.46	1,373.23	260.91	1,634.15	1,373.23
40	7/8/2048	1,373.23	1,373.23	130.46	1,503.70	0

ግብርናው ይዞ የክፍያ ስንጠራው የተሰጠው በ 9.5% ወለድ ለሆነ የሆነ ወለድ የሆነ ሲሆን ለሆነ ሲሆን

የዘረፋና የብዝበዛ ምንጮችን በጋራ እናድርቀው!

አገሬ አዲስ